

የቤተ ክርስቲያን ማሳሰቢያ

የሕዎች የሕብረትና የጸሎት ጊዜ

የህዎች አገልግሎት ክፍል በMarch 7 ከ 3p.m. ጀምሮ በቤተ ክርስቲያን የሕብረትና የጸሎት ጊዜ አዘጋጅተዋል። በዚህ ፕሮግራም እህዎች ሁሉ እንዲገኙ አስተባባሪዎች ያሳስባሉ። ወንድሞች ደግሞ ልጆችን በመጠበቅ እንተባበር። ጌታ ይባርካችሁ።

የልጆች የአምልኮ ምሽት

የልጆች ፕሮግራም የአምልኮ ምሽት በተጋባዥ አገልጋዮች አዘጋጅቶልና ሁላችንም በዚህ ፕሮግራም ተገኝተን የበረከቱ ተካፋዮች እንድንሆን በፍቅር እናሳስባለን። ፕሮግራሙ **March 27 (ከ7-9p.m.)** በቤተ ክርስቲያን ኦዲቶሪየም ይሆናል።

ግሬስ ኮንፈራንስ

በዚህ አመት የሚደረገውን የግሬስ ኮንፈራንስ እንድንካፈል ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። ፕሮግራሙ **June እና 25 June 26** ይሆናል። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካፈሉ የመመዘገቢያ አይክፍሉም። ድጋሚ የምንካፈል እስከ April 30 ከተመዘገብን ለአንድ ሰው \$60 (ለልጆች እስከ 7 አመት \$10 ከ8-18 አመት \$20) በመክፈል መመዘገብ እንችላለን። እንዲሁም ለአንድ ቀን ሆቴል መያዝ ይኖርብናል። ስንመዘገብ Grace Conference በማለት Marriot (\$87), Holiday Inn (\$90) ወይም Hampton (\$119) ቅናሽ እናገኛለን። ለመመዘገብ (847) 438-4494 መደወል እንችላለን። አድራሻ፡ Quentin Road Bible Baptist Church, 60 Quentin Rd, Lake Zurich, IL 60047 <https://graceconference.com/>

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፡ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላቸው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16፡ 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
- ⇒ የእርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-507-0147 (ወ/ም ጸደቀ)
- ⇒ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 630-677-0293 (ዶ/ር ተረፈ)
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ? 773-910-0486 (እ/ት ሰናይት)
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል? 773-556-5345 (ወ/ም ረድኤቱ)
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?

መደበኛ ፕሮግራሞች

እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካጎ የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
-----------------------------	--	-------------------------------------

“እነሆ፡ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እንግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2፡10

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!



“ጫማህ ብረትና ናስ ይሆናል፤ እንደ ዕድሜህ እንዲሁ ኃይልህ ይሆናል።” (ዘዳ. 33:25)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
March 1, 2020	የካቲት 22፣ 2012 ዓ.ም.

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት እሕት ሰናይት ከበደ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ እሕት ሰናይት ከበደ
 ቃል ወንድም ፍቅር ካዩ
 ግጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል፤ ጎበዘዝቱም ፈጽሞ ይወድቃሉ፤ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ፤ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፤ ይሮጣሉ፤ አይታክቱም፤ ይሄዳሉ፤ አይደክሙም።”
 (ኢ.ሳ. 40: 30-31)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
እህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7319 N Oakley Ave, Chicago, IL 60645
ወ/ም ጌቱ ጳውሎስ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ሲሳይ መሸሻ		5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
ወ/ም ኮከቤ አስረስ		
ወ/ም ዘሪሁን/ዮሐንስ		
ወ/ም አያሌው/ጸደቀ		

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

እግዚአብሔር እረኛዬ ነው – ጽዋዬም የተረፈ ነው።

ንጉስ ዳዊት በመዝሙር 23 ከእግዚአብሔር እረኝነት ጋር አያይዞ እግዚአብሔር የተትረፈረፈን ሕይወት የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ ይቀኛል። ይህንን ሃሳብ የሚገልጸው “ጽዋዬም የተረፈ ነው” በማለት ነው። በዚህ ስፍራ አግባብ “ጽዋዬ” በማለት ዳዊት የሚገልጸው ከእግዚአብሔር የተቀበለውን በረከትና ሕይወት ነው። በሌላም ስፍራ እግዚአብሔር እድል ፋንታው መሆኑን በመግለጽ “እግዚአብሔር የርስቴ እድል ፈንታና ጽዋዬ ነው። ዕጣዬንም የምታጠና አንተ ነህ” በማለት ያመሰግናል (መዝ. 16:5)። እግዚአብሔር ለዳዊት የሰጠው ጽዋ የሞላ ብቻ ሳይሆን ሞልቶ የተረፈ ነው።

እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰጠን ሕይወት እንዲሁ የተትረፈረፈ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይህንን ጉዳይ በአዲስ ኪዳን ሲያስተምር “እኔ ሕይወት እንዲሆንላቸው እንዲበዛላቸውም መጣሁ” (ዮሐ. 10:10) በማለት ገልጾታል። ጌታችን ይህንን የተናገረው ከእረኝነቱ ጋር አያይዞ ነው። ዳዊት በመዝሙሩ እግዚአብሔር እረኛዬ ስለሆነ የተትረፈረፈ ሕይወት ይሰጠኛል እንዳለ ሁሉ ጌታችን ደግሞ እረኛ ለሆነላቸው በጎቹ የሚበዛ ሕይወትን እንደሚሰጣቸው አስተምሯል። በተለይም ይህንን ጌታችን የገለጸው ሌባው (ማለትም ዳቢሎስ) ከሚያደርገው ጋር በማነጻጸር ነው። ሌባው ዳቢሎስ “ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለ ሌላ አይመጣም” (ዮሐ. 10:10)። ሌባው እየጨመረ ለሚሄድ ክፋት ይመጣል። ማለትም መጀመሪያ በማታለል ይሰርቃል፤ ከዚያም የሰረቀውን ይገድለዋል መጨረሻው ደግሞ የዘላለም ጥፋት ይሆናል። በአንጻሩ ጌታችን ደግሞ እርሱ የሕይወት እራስ ስለሆነ ከሞት ወደ ሕይወት አሻግሮ ሕይወትን ይሰጣል። ይህ ሕይወት ደግሞ እየበዛና እየጨመረ ይሄዳል።

እግዚአብሔር ለልጆቹ ያለው አላማ መብዛት ነው። የእግዚአብሔር ነገር የሚበዛና የሚያሸንፍ እንደሆነ ሁሉ እግዚአብሔር በእርሱ ለሚደገፉት ያለው አላማም መብዛት ነው። ገና በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ሰው እንዲበዛና ፍሬያማ እንዲሆን ባርኮታል (ዘፍ. 1:28)። ይህ መብዛት በቁጥር ማደግ ብቻ የሚገልጽ ሳይሆን በነገር ሁሉ ተጽንኖ አምጪ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በእግዚአብሔር የሚታመኑ ሁልጊዜ ኃይላቸው እየታደሰ ይሄዳል እንጂ አይደክሙም (ኢ.ሳ. 40:31)። እንዲሁም ቃሉ “የጻድቃን መንገድ ግን እንደ ንጋት ብርሃን ነው፤ ሙሉ ቀን እስኪሆንም ድረስ እየተጨመረ ይበራል” እንደሚል (ምሳሌ 4:18) ብርሃናቸው እየጨመረ ይሄዳል። የእግዚአብሔር ሰዎች የተመላሰት በዚህ መርህ ነው። ቃሉ ስለ አሴር በረከት “ጫማህ ብረትና ናስ ይሆናል፤ እንደ ዕድሜህ እንዲሁ ኃይልህ ይሆናል” ይላል (ዘዳ. 33:25)። አሴር ጫማው የሚያደቅ ነው። እድሜው ሲጨምር ደግሞ ኃይሉ ይጨምራል። ዳዊትም በሌላ መዝሙር “በቤትህ የሚኖሩ ሁሉ የተመሰገኑ ናቸው... ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ” (መዝ 84:4:7) በማለት እግዚአብሔር የሰጠን ሕይወት የተትረፈረፈ እንደሆነ ዘምሯል። ካሌብም “ሙሴም በላከኝ ጊዜ እንደ ነበርሁ፤ ዛሬ ጉልበታም ነኝ፤ ጉልበቴም በዚያን ጊዜ እንደ ነበረ፤ እንዲሁ ዛሬ ለመዋጋት ለመውጣትም ለመግባትም ጉልበቴ ያው ነው” (ኢ.ሳ. 14:21) በማለት በሚጨምር የመንፈስ ብርታት እንደኖረ በእመነት ተናግሯል።

ወገኖቹ፡- ዘማሪው “የኔ ነገር ይበዛል” እንዳለ በክርስቶስ ያለን ሕይወት እየበዛ፤ እያደገ፤ እየተትረፈረፈ የሚሄድ እንጂ የሚያንስ አይደለም። በኛ ያለው መንፈስ ቅዱስ ተጽኖው በየጊዜው እየጨመረ የሚሄድ ነው። (ሕዝ. 47) የተጠማን የነበርን እኛ ወደ ክርስቶስ መጥተን ወንዞች የሚፈልቁብን ሆነናል። ጽዋችን የተረፈ ነው። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን!